

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያ ስድስተኛ ዓመት ቁጥር ፲፮
አዲስ አበባ የካቲት ፲፪ ቀን ፪ሺ፲፪ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

26th Year No. 16
ADDIS ABABA 20th February, 2020

<u>ግፁጫ</u>	<u>Content</u>
<p>ደንብ ቁጥር ፬፻፷፬/፪ሺ፲፪ ዓ.ም የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.....ገጽ ፲፪ሺ፩፻፵፰</p>	<p>Regulation No. 464/2020 Defense Engineering Industry Corporation establishment Council of Ministries RegulationPage 12148</p>
<p>የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፬፻፷፬/፪ሺ፲፪</p> <p><u>የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ</u></p> <p>የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የአስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፺፯/፪ሺ፲፩ አንቀጽ ፭ እና ፴፬ እንዲሁም በመንግስት የልማት ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር ፳፭/፲፱፻፹፬ አንቀጽ ፵፯ (፩) መሰረት ይህን ደንብ አውጥቷል፡፡</p> <p>፩. አጭር ርዕስ</p> <p>ይህ ደንብ "የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፬፻፷፬/፪ሺ፲፪" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡</p> <p>፪. መቋቋም</p> <p>፩/ የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን (ከዚህ በኋላ "ኮርፖሬሽን" እየተባለ የሚጠራ) ራሱን የቻለ የሕግ ሰውነት ያለው የመንግስት የልማት ድርጅት ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቋሟል፡፡</p> <p>፪/ ኮርፖሬሽኑ በመንግስት የልማት ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር ፳፭/፲፱፻፹፬ መሠረት ይተዳደራል፡፡</p> <p>፫. ተቆጣጣሪ ባለስልጣን</p> <p>የኮርፖሬሽኑ ተቆጣጣሪ ባለስልጣን የመከላከያ ሚኒስቴር ይሆናል፡፡</p>	<p>Council of Ministers Regulation No. 464/2020</p> <p><u>Defense Engineering Industry Corporation Establishment Council of Ministers Regulation</u></p> <p>This Regulation is issued by the Council of Ministers pursuant to Article 5 and 34 of the Definition of Powers and Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No.1097/2018 and Article 47(1) of the Public Enterprises Proclamation No. 25/1992.</p> <p>1. <u>Short Title</u></p> <p>This Regulation can be cited as “Defense Engineering Industry Corporation establishment Council of Ministries Regulation No.464/2020 .”</p> <p>2. <u>Establishment</u></p> <p>1/ The Defense Engineering Industrial Corporation (hereinafter the “Corporation”) is hereby established as an autonomous Federal Government Organ having its own legal personality.</p> <p>2/ The Corporation shall be governed by the public Enterprises proclamation No. 25/1992.</p> <p>3. <u>Supervising Authority</u></p> <p>The Ministry of Defense shall be the supervising Authority of the corporation.</p>

፬. ዋና መስሪያ ቤት

የኮርፖሬሽኑ ዋና መስሪያ ቤት በአዲስ አበባ ሆኖ እንደ አስፈላጊነቱ በሌሎች ስፍራዎች ቅርንጫፍ ሊኖረው ይችላል፡፡

፭. ዓላማ

ኮርፖሬሽኑ የተቋቋመባቸው ዓላማዎች የሚከተሉት ናቸው፡-

፩/ የሀገሪቱን የመከላከያ አቅም ለማሳደግ የማምረቻ ኢንዱስትሪዎችን ዲዛይን ማድረግ፣ ማምረት፣ መትከልና ኮሚሽን በማድረግ ለምርት ማዘጋጀት፤

፪/ ለመከላከያና ለጸጥታ ሀይሎች የሚያገለግሉ የጦር መሳሪያዎችን፣ ቀላልና ከባድ ተሽከርካሪዎችንና ታንኮችን፣ የውጊያ ትራንስፖርት አውሮፕላኖችንና ሄሊኮፕተሮችን ተተኳሾችን፣ መለዋወጫዎቻቸውንና አባሪ እቃዎችን፣ ወቅቱንና የወደፊት ፍላጎትን መሰረት ባደረገ መልኩ ዲዛይን በማድረግ፣ በማምረት፣ በመጠገን፣ በማደስ፣ በማሻሻል እንዲሁም በዘርፉ የማማከርና የማሰልጠን አገልግሎትን መስጠት ሽያጫቸውንም በአገር ውስጥና በውጭ ሀገር ማከናወን፤

፫/ ለመከላከያና ለጸጥታ ሀይሎች ከሚሰጡ አገልግሎቶችና ምርቶች ጋር ተያያዥነት ያላቸው ለሲቪል አገልግሎት የሚውሉ የካፒታል እቃዎችን፣ ኬሚካሎችን እና ደማሚቶችን፣ ለወታደራዊና ለሲቪል አገልግሎቶች የሚውሉ የአቪዬሽን ምርቶችን፣ የኤሌክትሮኒክስ፣ የኦፕቲካልና የኤሌክትሮ መካኒካል ምርቶችን፣ ኢንዱስትሪያል ማሽኖችን፣ መለዋወጫዎቻቸውንና አባሪ እቃዎችን ማምረት፣ መገጣጠም፣ መጠገን፣ ማደስ፣ ማሻሻል እና ተያያዥ አገልግሎቶቻቸውን መስጠትና፣ ሽያጫቸውንም በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ማከናወን፤

፬/ ከሀገሪቱ የመከላከያ ሃይል ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታ አንጻር በመንግስት ውሳኔና በጀት ሊሰሩ የሚችሉ ወቅታዊና ለሀገር ደህንነት ጠቀሜታ ያላቸውን የቴክኖሎጂ አቅም ግንባታ ስራዎችን ማከናወን፤

፭ በኮርፖሬሽኑ የሚመረቱ ምርቶችን ከአገር ውስጥ ፍጆታ አልፎ ኤክስፖርት ማድረግ ፤

፮ አቅም ካላቸው የውጭ አገራት ከባንያዎች ጋር በሽርክና በመስራት ጥራት ያላቸውን ምርቶች ማምረት፤

4. Head Office

The Corporation shall have its head office in Addis Ababa and may have branch offices elsewhere in other parts of the country as may be necessary.

5. Objectives

The corporation shall have the objectives to:

1/ Design manufacturing industries and manufacture products, plant and undertake Commissioning so as to make ready them for production to enhance the defense capacity of the country;

2/ design with updated and proactive needs of items, to manufacture, repair maintain, modify and also conduct consultations and training services in the artilleries, small and heavy vehicles, tanks , military and transport airplanes and helicopters, firearms With respective spare part and accessories for sale domestically and abroad;

3/ Undertake manufacturing, assembling, repair, maintenance, modification and purpose incidental services, thereby conducting local and foreign patronages of defense and security services and goods along with capital items, chemicals and explosives intended for relevant civil services and also aviation products intended for military and civil purpose, as well as electronics, Optronics and electromechanical products, industrials machinery, their spare parts and respective accessories for sale domestically and abroad;

4/ engage in current technological capacity building work that is valuable for national safety being affordable and compliant to the budget of the state in consideration of the strategic interest of the National Defense force;

5/ Export products manufactured by the corporation;

6/ Establish Joint venture with other international companies;

፯. ዓላማዎቹን ከግብ ለማድረስ የሚረዱ ሌሎች ተዛማጅ ስራዎችን መስራት፡፡

7/ engage in, any other related activities necessary to attain its objectives.

፮. ካፒታል

ለኮርፖሬሽኑ የተፈቀደው የካፒታል መጠን ብር ፰ ቢሊዮን (ስምንት ቢሊዮን ብር) ሲሆን ከዚህ ውስጥ ብር ፪ ቢሊዮን ፫፻፵፫ ሚሊዮን ፬፻፺፪ ሺ ፱፻ ከ፶፬ ሣንቲም (ሁለት ቢሊዮን ሶስት መቶ አርባ ሶስት ሚሊዮን አራት መቶ ዘጠና ሁለት ሺ ዘጠኝ መቶ ብር ከሃምሳ አራት ሳንቲም) በጥሬ ገንዘብ እና በዓይነት ተከፍቷል፡፡

6. Capital

The authorized capital of the Corporation shall be Birr 8,000,000,000.00 (Eight billion Birr) of which Birr 2,343,492,900.54 (Two billion three hundred forty three million four hundred ninety two thousand nine hundred and fifty four cents) is paid up in cash and in kind.

፯. ኃላፊነት

ኮርፖሬሽኑ ካለው ጠቅላላ ንብረት በላይ በእዳ ተጠያቂ አይሆንም፡፡

7. Liability

The corporation shall not be liable beyond its assets.

፰. የመብትና ግዴታዎች መተላለፍ፤

በደንብ ቁጥር ፩፻፹፫/፪ሺ፪ በብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ስር የነበሩት ጋፋት አርማመንት፣ ሆሚቾ አሙኒሽን ኢንጂነሪንግ፣ ደጀን አቪዮሽን ኢንጂነሪንግ እና የፊውል/ነዳጅ እና ፕሮፒላንት መብትና ግዴታቸው በዚህ ደንብ ወደ ኮርፖሬሽኑ ተዛወሯል፡፡

8. Transferring of Obligations and right

The rights and obligations of Gafat armament Engineering industry, Homicho Ammunition Engineering industry, Dejen Aviation Engineering industry and fuel and propellant sub industry under the regulation number 186/2010 are hereby transferred to the Corporation under this regulation:

፱. ኮርፖሬሽኑ የሚቆይበት ጊዜ

ኮርፖሬሽኑ ላልተወሰነ ጊዜ ይቆያል፡፡

9. Duration of the corporation

The corporation shall remain in effect for indefinite period of time.

፲. ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡

10. Effective Date

This regulation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazette.

አዲስ አበባ የካቲት ፲፪ ቀን ፪ሺ፲፪ ዓ.ም

Addis Ababa this 20th day of February 2020

ዶ/ር አብይ አህመድ

ABIY AHMED (DR.)

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር

PRIME MINISTER OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA